

አጭብርባሪዎችን ለፌዴራል
የንግድ ኮሚሽን ሪፖርት ለማድረግ
ftc.gov/complaint ወይም
1-877-382-4357 ይጠቀሙ።

አጭብርባሪዎችን ለምን ሪፖርት ያደርጋሉ? ምክንያቱም የእርስዎ ሪፖርት እርስዎ የሚያስቡላቸውን ሰዎች ከጥቃት ለመጠበቅ ስለሚረዳ ነው። የፌዴራል የንግድ ኮሚሽን (FTC) አጭብርባሪዎችን እንዲይዛቸውና ሌሎችም ከመጭበርበር እንዲድኑ ይረዳል።

አጭብርባሪዎችን ስለመከላከል የበለጠ ለማወቅ፤
consumer.gov



Federal Trade Commission
consumer.gov
July 2015

ከአለም አቀፍ የማዳን ኮሚቴ ጋር በመተባበር የተዘጋጀ።

አታላዮችን ስለመለየት፤
መከላከል እና ሪፖርት ስለማድረግ

ስለአታላዮች መምሪያ ጽሑፍ
አዲስ ለመጡ ሰደተኞች

የፌዴራል የንግድ ኮሚሽን (FTC) ሰዎችን ከመጭበርበርና ከመታለል የሚጠብቅ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ነው። በዚህ መምሪያ ጽሑፍ የፌዴራል የንግድ ኮሚሽን (FTC) አንዳንድ የማስጠንቀቂያ ጥቆማዎችን ያቀርብልዎታል። የማስጠንቀቂያ ምልክት ሲያዩ ያቁሙ። ስለ ጉዳዩ ይናገሩ። እና አታላዮችን ለፌዴራል የንግድ ኮሚሽን ሪፖርት ያድርጉ። በስልክ፤ 1-877-382-4357 ወይም በኢንተርኔት ፤ ftc.gov/complaint

አታላዮችን የሚጠቁሙ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች

ገንዘብ ከክፍሉት ሥራ እንደሚሰጥዎት ቃል የገባልዎት ሰው አለ?

ሥራ አገኛልሃለሁ ለሚል ፣ ሥራ የሚያስገኝ ሰርተፊኬት፣ ወይም ሚስጥራዊ የሥራ ማግኛ እንደሚያገኛልዎት ቃል ለሚገባ ሰው በፍፁም ገንዘብ አይክፈሉ። እነኚህ አታላዮች ናቸው።

ከአይ . አር . ኤስ (የሃገር ውስጥ ገቢ መሥሪያ ቤት)ተደውሎ ዕዳ አለብዎት ተብለው ተጠይቀዋል?

አይ . አር . ኤስ ገንዘብ ለመጠየቅ በፍፁም ስልክ አይደውልም።

ሌላ የመንግሥት ሰው ደውሎ አስፈራርቶዎትና ገንዘብ ጠይቆዎታል?

መንግሥት ለማስፈራትም ሆነ ገንዘብ ለመጠየቅ ስልክ አይደውልም።

ግሪን ካርድ ለማግኘት የዳይቨርሲቲ ቪዛ (DV)ሎተሪ እንዲገቡሰ?

ለማመልከት በነፃ ነው ፣ሰውም የሚመረጠው እንደእድል ነው። የማሸነፍ ዕድልዎን ማገም ሊጨምረው አይችልም።

ጥገኝነትን ለመጠየቅ የሕግ ድጋፍ ይፈልጋሉ?

ጠበቃ ወይም ፈቃድ የተሰጠው ወኪል ይጠቀሙ፣ ናታሪዮ በፍፁም አይጠቀሙ።

የሆነ ነገር አሸንፈዋል የሚል የስልክ ጥሪ ወይም ኢሜይል ደርሶዎታል?

ክፍያ ግን ያለው?

ነፃ ገንዘብ ለማግኘት በፍፁም አይክፈሉ። ይህ ማታለያ ነው። ገንዘብዎት ይወሰድብዎታል።

የጠፋብዎትን ገንዘብ መልሰው እንዲያገኙት ሊረዳዎት የደወለ ሰው አለ?

ምንም ዓይነት የመንግሥት መሥሪያ ቤትም ሆነ ሕጋዊ የንግድ ድርጅት ገንዘብዎትን መልሰው እዲያኙ ለማድረግ ገንዘብ አይጠይቅዎትም።

ቼክ ተልኮልዎት በቸኩ የተወሰነውን የገንዘብን መጠን መልሰው እንዲሰጡት የጠየቀዎት ሰው አለ?

ቼክ ለሚልክልዎት ሰው በፍፁም ገንዘብ አይሰጡ። የሀሰት ቼኮች ዕውነተኛ መሰለው ባንኩን ሊያታልሉት ይችላሉ። የሁዋላ የሁዋላ ሁሉንም ገንዘብ ለባንኩ መልሰው መክፈል ሊገደዱ ይችላሉ።

ከሬዲት ካርድዎን፣ የባንክ አካውንትዎን ወይም የሶሻል ሴኪዩሪቲ ቁጥርዎን የሚጠይቅ ኢሜይል፣ የስልክ መልዕክት ወይም የስልክ ጥሪ ደርሶዎታል?

ይህን ዓይነት መረጃ በኢሜይል በስልክ መልዕክት ወይም በስልክ ጥሪ ለሚጠይቅ ማንኛውም ሰው እንዳይሰጡ።

ራስዎንና መረጃዎችዎን የሚጠብቁባቸው መንገዶች

- ሁሉንም ጠቃሚ ወረቀቶችዎን ወይም መታወቂያ ካርዶችዎን ይዘው አይሂዱ።
- ምን እደሆነ በእርግጠኝነት እስካላወቁ ድረስ በኢሜይል የሚመጡ ሊገኙትን (ተቀጥላ መልክቶችን) አይክፈቱ ጠቅ በማድረግ መክፈት መሣሪያዎት ላይ መጥፎ ፕሮግራሞችን ሊጭንብዎት ይችላል።
- አንላይን (በኢንተርኔት)ሸቀጥ እየገዙ ከሆነ ወይም ሥራ እያመለከቱ ከሆነ፣ ድረ- ገጹ የሚጀምረው በhttps መሆኑን ያረጋግጡ። መጨረሻ ላይ ያለው ‘s’ ማለት ገጹ ደህንነቱ የተረጋገጠ ነው ማለት ነው።
- የሆነ ሰው ማንነቱን ሰርቆብኛል ብለው አስበው እርዳታ ከፈለጉ [identitytheft.gov](https://www.identitytheft.gov)ን ይጎብኙ።
- ስልክ እንዳይደወልዎት መከላከል ከፈለጉ በዚህ ይመዝገቡ፣(Do Not Call Registry) [donotcall.gov](https://www.donotcall.gov)።